



እቅዱ

የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ:- በኬንት ካውንቲ ላሉ አዲስ አሜሪካውያን ይበልጥ አሳታፊ እና እንግዳ ተቀባይ ኬንት ካውንቲን ለመስራት ዋና ዋና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች እና እንቅፋቶችን ለመቅረፍ የታሰበ የማህበረሰብ እቅድ። በ800+ የዳሰሳ ጥናቶች እና በ25 የትኩረት ቡድኖች በማህበረሰባችን ካሉ አዳዲስ አሜሪካውያን ግብረ መልስ ተሰብስቦ ነበር። ይህ ውሂብ በኬንት ካውንቲ ባሉ የ40+ ድርጅቶች የስራ ቡድን ተዘጋጅቶ በሴፕቴምበር 2020 የተለቀቀውን የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ አሳውቋል።

ከአዲስ አሜሪካዊ ማህበረሰባችን የተሰጠ ግብረ መልስ እነዚህን አምስት ዋና ዋና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮችን ያሳያል:-

1. በምፈለገው ሙያ የመስራት ነጻነት
2. ባህሌን፣ ሀይማኖቱን፣ እና ባህሌን የመጠበቅ ነጻነት
3. የሚፈለገውን የእንግሊዝኛ ደረጃ ማሳካት
4. በልጆቹ ትምህርት፣ ደህንነት እና ወደ ፊት ላይ በንቃት መሳተፍ
5. አሜሪካውያን የእኔን ባህል፣ ሃይማኖት፣ እና ሁኔታዎች እንዲረዱ ማድረግ

የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ (KCWP) በአምስት ምድቦች የተደራጀ ነው:-

1. ተሳታፊ ማህበረሰቦች
2. የአዳዲስ አሜሪካውያንን የኢኮኖሚ አቅም ማሳደግ
3. የአዳዲስ አሜሪካውያንን የትምህርት ውጤቶች ማሻሻል
4. የአገልግሎቶች ፍትሃዊ ተደራሽነትን ማቅረብ
5. ሁሉም የኬንት ካውንቲ ነዋሪዎች ደህንነት የተጠበቀ መሆኑን እና እንደሚሰማቸው ማረጋገጥ

መሳተፍ

የKCWP አዘጋጅ ኮሚቴ፣ ከ40+ የድርጅት የስራ ቡድን ጋር በመሆን የKCWP የትግበራ ምዕራፍን ለመጀመር ለእያንዳንዱ ምድብ ግቦችን እና መለኪያዎችን አውጥቷል። እንግዳ ተቀባይ መሆን ትንሹ ጥረት ሲሆን አዳዲስ አሜሪካውያንን እንደምቀበል ለማሳየት እና ግለሰቦች እና ቤተሰቦቻቸው የሚያድጉበት አካታች፣ ተግባር ማህበረሰብ እና ቦታ ለመፍጠር እየሰራን ስለሆነ በማህበረሰብ አቀፍ እርምጃዎች ድጋፍ መስጠት አለበት። ቀጣዩ እርምጃችን የምናገለግላቸውን የተለያዩ ማህበረሰቦችን የሚያንጸባርቁ አባላትን ለማካተት የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ ሀብረት፣ ባለ ብዙ የድርጅት ቡድን መመስረት ነው። የKCWP ሀብረት አባላት ልዩ አመለካከታቸው እና ተሞክሮአቸው የበለጠ ተጽዕኖ የሚፈጥሩበትን ቅድሚያ የሚሰጠውን የስራ ቡድን ይመርጣሉ። የ KCWP ሀብረት አባል ለመሆን የማህበረሰብ አባላት ይህንን አጭር የዳሰሳ ጥናት እንዲሞሉ ተጋብዘዋል:-



ዳራ

የኬንት ካውንቲ ከ40 በላይ ቋንቋዎች የሚናገሩ በግምት ከ112 አገራት የመጡ ነዋሪዎች መኖሪያ ነው። የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ የተመሰረተው አዳዲስ አሜሪካውያንን ለመቀበል እና የባለቤትነት ስሜትን በማረጋገጥ አብረን ማደግ እና መበልጸግ እንድንችል ነው። በሁለቱም 2018 እና 2019 ማህበረሰባችን ለእድገት የድጋፍ ሽልማቶች መግቢያዎችን አግኝቷል። የእድገት መግቢያዎች (G4G) ማህበረሰቦች የሚበጅ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ሪፖርቶችን በአዳዲስ አሜሪካውያን ህዝቦች ላይ እንዲፈጥሩ እንዲሁም ለአዳዲስ አሜሪካውያን የበለጠ እንግዳ ተቀባይ እና አካታች እንዲሆኑ ባለ ብዙ ዘርፍ እቅዶችን ለመፍጠር የተዘጋጀ ወሳኝ እቅድን የሚደግፍ ብሄራዊ ተነሳሽነት ነው። የሁለት ድርጅቶች ህብረት ነው፣ [Welcoming America](#) እና [American Immigration Council](#) (የቀድሞ የአዳዲስ አሜሪካዊያን ኢኮኖሚ)። ግራንድ ራፒድስ (Grand Rapids) የ G4G ድጋፍ ካገኙ በ35 ግዛቶች ውስጥ ካሉ 71 የተለያዩ አካባቢዎች አንዱ ነው። እንደ ድጋፍ ተቀባይ ማህበረሰባችን በአካባቢያችን ስደተኛ ማህበረሰብ ላይ የሚበጅ የኢኮኖሚ ጥናት ሪፖርት ለማዘጋጀት ድጋፍ አግኝቷል። በኋላም የማህበረሰብ አቀባበል እቅድ ለማዘጋጀት ድጋፍ አግኝቷል።

ውሂብ

ከተሰበሰበው ውሂብ የተወሰኑ ዋና ዋና ነገሮችን እነሆ፡-

- ስደተኞች በ2011 እና በ2016 መካከል በኬንት ካውንቲ ውስጥ ለ24.1% የህዝብ ቁጥር እድገት ምክንያት ነበሩ።
- ስደተኞች ለኬንት ካውንቲ GDP \$3.3 ቢሊዮን አበርክተዋል። የስደተኛ ቤተሰቦች \$1.3 ቢሊዮን ገቢ አግኝተዋል እና በፍጆታ ደረጃ \$950 ሚሊዮን የሚሆን ይዘው ነበር (2016)
- በኬንት ካውንቲ 27% የሚሆነው ስደተኛ ህዝባችን እድሜያቸው 25 እና ከዚያ በላይ ሲሆን 21.8% የሚሆነው ስደተኛ ህዝባችን እድሜያቸው 25 እና ከዚያ በላይ የሆኑ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ወይም ከዚያ በላይ ይዘው ነበር (2016)
- በኬንት ካውንቲ ውስጥ 2,031 ስደተኛ የሆኑ ስራ ፈጥታዎች ነበሩ (2019)
- የኬንት ካውንቲ ቤት ተብለው የሚጠሩ የህዝባችን 8.6% የሚሆኑ 55,595 ስደተኞች ነበሩ (2019)

ጠቃሚ ማስፈንጠሪያዎች፡-

ሙሉ እቅዱን በኢንግሊዝኛ ወይም በስፓኒሽ እዚህ ይመልከቱ፡-

www.kentcountynewamericans.org

በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወቅታዊ ሆነው ይቆዩ፡-

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan

የአቀባበል እቅድ አስተባባሪ፡-

ሆሊን ዲ ላ ክሩዝ፡- hollin.delacruz@kentcountymi.gov